

High Blood Pressure Action Plan

Managing your blood pressure is important. An action plan can help you track your symptoms. It can also help you know what to do and when to do it. The sooner you notice and report symptoms, the better.

Take some time to review this plan with your provider when you are feeling well and don't need to take any action. That way, you will be familiar with what steps to take when you do need to use it.

Think about which of the following zones you are in (green, yellow, or red). Then, take action based on how you are feeling.

Zone	Status	Symptoms
Green	You are doing well. Keep it up!	- You can do your normal activities. - You have no changes in your symptoms. - Your usual medicines are controlling your blood pressure.
Yellow	Be cautious. Call your health care provider in the next 24 hours.	- Your blood pressure readings are outside of your normal readings. - You are having headaches that you normally don't have. - You have a rapid, strong, or irregular heartbeat. This is called having heart palpitations. - You feel light-headed.
Red	You are at risk. Call 911 right now.	- You have numbness or weakness in your face, arm(s), or leg(s). - You are confused and/or have trouble speaking or understanding. - You have trouble seeing in one or both eyes. - You have trouble walking and/or feel dizzy or off balance. - You have a severe headache with no known cause. - You have a seizure.

Sources: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), WebMD

Contact information

Health care provider _____

Phone number _____

PrimeWest Health Member Services **1-866-431-0801** (toll free)

1-866-431-0801 (toll free); TTY 1-800-627-3529 or 711

Attention. If you need free help interpreting this document, call the above number.

ያስተውሉ፡ ካለምንም ክፍያ ይህንን ድኩመንት የሚተረጉምሎ አስተርጓሚ ከፈለጉ ከላይ ወደተጻፈው የስልክ ቁጥር ይደውሉ።

ملاحظة: إذا أردت مساعدة مجانية لترجمة هذه الوثيقة، اتصل على الرقم أعلاه.

သတိ။ ဤတွဲရက်စာတမ်းအားအခမဲ့ဘာသာပြန်ပေးခြင်း အကူအညီလိုအပ်ပါက၊ အထက်ပါဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်ဆိုပါ။

កំណត់សំគាល់ ។ បើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការបកប្រែឯកសារនេះដោយឥតគិតថ្លៃ សូមហៅទូរសព្ទតាមលេខខាងលើ ។

請注意，如果您需要免費協助傳譯這份文件，請撥打上面的電話號碼。

Attention. Si vous avez besoin d'une aide gratuite pour interpréter le présent document, veuillez appeler au numéro ci-dessus.

Thov ua twb zoo nyeem. Yog hais tias koj xav tau kev pab txhais lus rau tsab ntaub ntawv no pub dawb, ces hu rau tus najnpawb xov tooj saum toj no.

ဟ်သုဉ်ဟ်သးဘဉ်တက့ၢ်. ဖဲနမ့ၢ်လိဉ်ဘဉ်တၢ်မၤစၤကလိလၢတၢ်ကကျိးထံဝဲဒၣ်လံာ် တီလံာ်မိတခါအံၤန့ၣ်,ကိးဘဉ် လိတဲစိနီၣ်ဂံၢ်လၢထးအံၤန့ၣ်တက့ၢ်.

알려드립니다. 이 문서에 대한 이해를 돕기 위해 무료로 제공되는 도움을 받으시려면 위의 전화번호로 연락하십시오.

ໂປຣດຊາບ. ຖ້າຫາກ ທ່ານຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການແປເອກະສານນີ້ຟຣີ, ຈົ່ງ ໂທໂປໂຫຍາຍເລກຂ້າງເທິງນີ້.

Hubachiisa. Dokumentiin kun tola akka siif hiikamu gargaarsa hoo feete, lakkoobsa gubbatti kenname bilbili.

Внимание: если вам нужна бесплатная помощь в устном переводе данного документа, позвоните по указанному выше телефону.

Digniin. Haddii aad u baahantahay caawimaad lacag-la'aan ah ee tarjumaadda (afcelinta) qoraalkan, lambarka kore wac.

Atención. Si desea recibir asistencia gratuita para interpretar este documento, llame al número indicado arriba.

Chú ý. Nếu quý vị cần được giúp đỡ dịch tài liệu này miễn phí, xin gọi số bên trên.